



STATSMINISTERENS KONTOR

ጋዜጣዊ መግለጺ

መንግስቲ ዳግመ-ክፍታ ይቕጽሎ ኣሎ

መንግስቲ ዳግመ-ክፍታ ሕብረተሰብና ብምቕጻል ናብ ሳልሳይ ጽፍሒ ይሰጋገር ኣሎ። ሕጂ ኣብ ዝደዳደሩ ኣጋይሽ ክበጽሑኻ፡ ኣብ እንግዶታት ዝሳተፉ ሰባት ክዛይዱን ኣድላይነት ኣብ ዝኮነ ምስራሕን ክቕንሱን እዩ። ኣብ ፈቓድኡ ዘባታትን ክልላትን ዝነበሩ ቆልዑን ንኣሸቱን 1 ሜትሮ ርስቀት ሓልዉ ዝበል ቅጥዒ ከይተኸተሉ ኣብ ስፕሮታውን ባህላውን እንግዶታት ክሳተፉ ክፍቀደሎም እዩ።

እዞም ሓደስቲ ምሕጽንታታት ብቐጥታ እዮም ክትግበሩ፡ እዮም ብሕጋዊ ዝድንገጉ ለውጥታት ግን ካብ 20 ሰነ ሰዓት 12:00 እዮም ክትግበሩ።

—ቁጽሪ መልክፍታታት እንዳቕነሱን ኣብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ተሓከምቲ እንዳ ጎደሉን ይኸዱ ኣሎዉ። ከምኡ'ውን ኣብ ሃገርና ካብቶም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ኣስታት ፍርቂም ቀዳማይ ክታቦት ክውግኡ ዕድል ተሞሂቡዎም ኣሎ። ኣብ ናርወይ ከምቲ ዝመደብናዮ ይኸደልና ስለዘሎ ሕጂ ሳልሳይ ጽፍሒ ዳግመ ክፍታ ክንጅምር ድሉዎት ኢና ዘለና ትብል ቀዳማይቲ ሚኒስተር ኣርና ሱልባርግ።

ናብ ሳልሳይ ጽፍሒ ክንሰግር ዝወሰንናዮ ውሳኔ ኣብ ምሕጽንታታት ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ዝተሞርኮሰ እዩ። ጌና ሕጂ ውን ከባብያዊ ሕግታት ብምትእትታው ንዝገርዑ ከባብያዊ ለብዕታት ክነበርዕናም ኣድላይ ክኸውን ይኸእል እዩ።

— ጌና ሕጂ ውን ጥንቁቓት ክንከውን ኣለና። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ዓለምና ጌና ሕጂ ውን ኩነታት ለብዒ ዘይትጽቢታውን ተቐያይርን እዩ ዘሎ። ከምኡ'ውን እዮም ሓድሽ ባህርያት ዘለዎም ዓይነታት ቫይረስ ኩነታቶም ኣጠራጣሪ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ተዳሎ ክንህሉን ንኖርወይ ዝኣትዉ ገደብ ቀይድታት ክንገብረሎምን ኣለና። ዳግመ ክፍታ ውሽጢ-ሃገና ዕዉት ንክኸውን ኣብ ዶባትና ዝካየዱ ምስግጋራት ገለ ድሩቲታት ክንገብረሎም ግድን ኢዩ ብምባል ሓሳብ ተሰምረሉ ሱልባርግ።

ቤት-ትምህርታትን ኣጸደ-ህጻናትን

— ኣብ እዞን ለብዒ ብምልኣም ቆልዑን ንንኣሸቱን ኢና ቀዳምነት ክንህበም ጸኒሕና። ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ጽፍሒ ዳግመ-ክፍታ እውን ንቆልዑን ንንኣሸቱን ነተኣታትዎሎም ስጉምትታት ካብ ናይ ዓባይቲ ቍሩብ ፍኹስ ዝበሉ እዮም ትብል ሚኒስተር ፍልጠትን ምውህሃድን ጉሪ ሜልቢ።

ኣብ ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ዝተኣታቶ ስጉምታዊ ደረጃ ሕጂ እውን ብከባብያዊ ሰበሰልጣናት እዩ ክውሰን።

— ኩነታት ለብዒ ከበባቢኦን ዘፍቅደለን ክሳብ ዝኸነ ቤት ትምህርታትን መዋእለ-ህጻናትን ድሕሪ ክረምታዊ ዕረፍቲ ብቀጠልዮ ደረጃ ክቐየዱ መደብ ክሕንጽጽ እዮን። ኣብ ወቕቲ ቀውዒ ቤት ትምህርታትን ኣጸደ-ህጻናትን ኣብ ቀጠልዮ ደረጃን ዝያዳ ንቡር ዝኸነ ኩነታትን ክጅምሩ ከምዝኸእሉ እምነተይ ልዑል እዩ። ዩኒቨርሲታት፡ኮለጃትን ሞያዊ ቤት-ትምህርታትን እውን ኣብ ንወቕቲ ቀውዒ ቀዳማይ ክፍለ-ዓመተ-ትምህርቲ ክጅምሩ ከለዎ እውን ተማሃሮ ብኣካል ተረኪቦም ክመሃሩ መደብ ክሕንጽጹ ይግብእን ትብል

ሚኒስትር ማልቢ።

– ከም ተወሳኺ ኣብ ፈቓድኡ ዘባታትን ክልላትን ተሳትፎ ንኸህሉ ነፍቅድ ኣለና። ሰለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ቆልዑ ዝእከቡሉ ውድድራት ኣውዲቕካ ምሕላፍን ካልኣት እንግዲታትን ምክያድ ክፍቀድ እዩ። ግን ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ንኣሸቱን ዝሳተፉሉ እንግዲታት ዓበይቲ፡ ቆልዑን ንኣሸቱ ኣሕዋትን ኣብቲ ብዝሒ ሰባት ንምድራት ዝልካዕ ቁጽሪ ይቐጽሩ ምዃኖም ክትርስዑ ዮብልኩምን ትብል ሚኒስትር ፍልጠትን ምውህሃድን።

ክረምታዊ ዑደት ከካየድ ክፍቀድ እዩ

ሎሚ መዓልቲ ብዙሓት ቆልዑን ንኣሸቱን ክረምታዊ ዕረፍቶም ዝጅምርሉ መዓልቲ እዩ።

– ናይ ሎሚ ዓመት ክረምታዊ ዑደት ከመይ ከምዝኸውን ብዙሓት ቆልዑን ዓበይትን ክፈልጡ ደልዮም ኣሎዉ ዝብል ግምት ኣለኒ። ሎሚ ዓመት ክረምታዊ ዑደት፡ ንጥፊታት ዝካየዱሎም ዑደትታትን ካልኣት ኣብ ትርፊ ግዜና ነካይዶም ንጥፊታትን ይፍቀዱና ብምህላዎም ሕጉስ እዩ። እዚ ማለት ኣሸሓት ቆልዑን ንኣሸቱን ሃዋሁው ዑደት ከስተማቕሩዎን ንሂውቶም ምሉእ ዘይርስዑዎ ተዘክሮታት ክረኽቡን እዮም ይብል ሚኒስትር ቆልዑን ስድራቤታትን ሸል ኢንግልፍ ሮፕስታ።

ሸሕ'ኳ ካብ ኖርወይ ምውጻእ ዝፍቀድ እንተኾነ፡ ዛጊት ድሩትነታትን ዝተሓላለኹ ሕግታትን ክህልዉ እዮም።

– ንወጻእ ሃገር ምጋሽ ኣድካሚ ክኸውን ይኸእል እዩ። ናብ ኖርወይ ንምእታው ከኣ ንነዊሕ ግዜ ምጽባይ ኣድላዩ ክይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ሰለዚ መንግስቲ ዕረፍትኹም ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ከተሕልፉዎ ይምሕጸነኩም። እዚ ዝለዓለ ውሕስነትን ፍሉጥ ኩነታት ዘለዎ መደብን ብምዃኑ ኢዩ ይብል ሮፕስታ።

መግለጺታት

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ተባሂሎም ዝግለጹ እዚ ዝስዕብ ምስ ዘማልኡ ኢዩ፡

- ክልተ መራፍኦ ክታቦት ዝተወግኡ፡ ናይ መወዳእታ መርፍኦ ካብ ዝውግኡ ከኣ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዘሕለፉ።
- ኮቪድ-19 ኣሕሊፎም ሓንቲ መርፍኦ ክታቦት ካብ ዝውግኡ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዘሕለፉ። ኣወንታዊ ዝውጽኡቱ መርመራ ካብ ዝገረካ፡ ክታቦት ክወሃበካ ብውሑዱ ሰለስተ ሳምንታት ክሓልፍ ኣሎዎ።
- ኣወንታዊ ዝውጽኡቱ መርመራ ኮሮና ምስ ተመርመርካ፡ ቀዳማይ መርፍኦ ክታቦት ካብ ትውጋእ ሰለስተ ሳምንታት ምስ ኣሕለፍካ፡ እዋን ግለላ ምስ ወዳእኻ ሸው ከም ምሉእ ክቱብ ትቐጻር ማለት እዩ።

ብዩናት ዝብሃሉ፡

- ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ/ክልቲኡ መርፍኦ ክታቦት ዝተወግኡ
- ሓንቲ መርፍኦ ክታቦት ካብ ትውጋእ ካብ 3 ክሳብ 15 ሳምንታት ዘሕለፍካ
- ኣብዘን ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚምካ ዝነበርካ ምስ እትኹውንን

ኣብ 3 ይ ጽፍሒ ዝምልከቱ ሃገራዊ ስጉምታት እዞም ዝስዕቡ ይኹኑ

ንመላእ ሃገር ዝምልከቱ ምሕጽንታታት

1 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው። ጽሬት ኣእዳውካ ምሕላው። እንተሓሚምካ ካብ ዝሃኻ ዘይምውጻእ።

ማሕበራዊ ርክባት

- ካብ 20 ኣጋይሽ ንላዕሊ ዘይምእንጋድ (ሓድሽ)
- ኣብ ኣጻድ-ህጻናትን መባእታ ቤት ትምህርታትን ዝኸዱ ቆልዑ ደቂ ኣሃዳኦም ከበጽሑዎም ይፍቀድ እዩ፡ ብዝሂ ኣጋይሽ ካብ ምኽርና ንላዕሊ ወላ ይብዝሑ።
- ብዩናት (መን ከም ብዩናት ከምዝቐጸሩ ኣብዚ መራኸቢ ሊንክ እቶ) ኣብ ግምት ደረት ብዝሒ ኣጋይሽ እቲቦት ኣይኮኑን።
- ርሕቀት ሓልዎ ዝብል ምኽሪ ጌና ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ፡ ብዩናት ምስ ካልኣት ብዩናትን ተነካእቲ ዘይኮኑ ዘይብዩናትን ቀረባ ማሕበራዊ ርክባት ከካይዱ ግና ይኸእሉ እዮም (ትሕቲ ሓደ ሜትሮ)።
- ኣብ ደገ ንክትራኸቡ ንላበወኩም

መገሻታት

- መገሻታት ውሽጠ-ሃገር ክፍጸም ይኸእል እዩ።
- ናብ ፍኹስ ዝበለ ስጉምታት ዘለዎን ንኡሳን ዞባታት ዝገሹ ብዩናት ዘይኮኑ ሰባት (መን ከም ዘይብዩናት ይቐጽዱ ኣብዚ መራኸቢ ሊንክ ተመልከት) ኣብቲ ቅድሚ ምብጋዕ ምዝበሩም ንኡስ ዞባ ዘሎ ምሕጽንታታት ክኸተሉ ይግብኦም።
- ዘይብዩናት ሰባት ተወሳኺ ጥንቃቄ ከርእዩን መገሻኦም ከምድቡዎን ንላበዎም፡ እዚ መታን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘስፋሕፍሕ ለብዒ ንምዋግድ ዝዓለመ ኢዩ ። ካብ ለብዒ ዝገነነን ቦታታት ንዝገሹ ሰባት ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ፡ ማለት ካብ ተረርቲ ከባብያዊ ስጉምታት ዘለዎን ንኡሳን ዞባታት ብሕጋዊት ኮቪድ-19 ካብ ምዕራፍ 5ሀ ክሳብ 5ሐ ዘሎ ዝተደንገገ ወይ ተመሳሳሊ ከባብያዊ ሕሕጋዊት ዝኸተላ ክኾን ክለዎን።

ቤት-ትምህርታትን ኣጻድ-ህጻናትን

ኣጻድ-ህጻናትን ቤት ትምህርታትን ምስሊ ሰማፎሮ ብምኽታል ቀጠልዮ፡ ብጫ ወይ ቀይሕ ስጉምታዊ ደረጃታት እዩን ዝኸተላ፡ ማለት እታ ዝምልከታ ንኡስ ዞባ ኣብ ተካይዶ ገምጋም ዝተሞርኮሰ ኮይኑ ኩነታት ለብዒ ክቐየር ከሎ ከኣ እቲ ስጉምታዊ ደረጃ ንክቐይሮኡ ድሉዎት እዩን።

ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ

- ተማሃሮ ዝያዳ ብኣካል እንዳተረከቡ ክመሃሩ፡ ከምኡ'ውን ብቐጻሊ መርመራታት ምክያድ ኣድላዩ እንተደኣ ኮይኑ ክግምገም።
- ምንዳይ ምንጨ ለብዒ ንምቅላል ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ሰባትን ኮፍ መበሊኦምን ምምዝጋብ።

ስራሕ ዓለም

- ኣብ ቦታ ስራሕ ዝያዳ ብኣካል ምርካብ (ሓድሽ)
- ብከፊሉ ኣብ ዝ ኮይንካ ስራሕ ወይ ድማ ሰዓታት ስራሕ ተዓጻጻፊ ከምዝኸውን ምግባር።
- ወሃቢ ስራሕ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ኣስጋእነት ለብዒ ዝያዳ ገምጋሙ ኣብ ዝ ኮይንካ ምስራሕ ኣድላይነቱ ገምጋሙ ይውስኖ። (ሓድሽ)
- ሓፈሻዊ ስጉምታት ለብዒ
- ኩሉ ሰብ 1 ሜትሮ ርሕቀት ክሕሉ ዕድል ክህልዎ ኣሎዎ።
- ብዩናት ሰባት ኣብ ቦታ ስራሕ ካብ ካልኣት ርሕቀት ምሕላው ኣየድልዮምን እዩ፡ ግን ንተነካእቲ ዝኹኑ ዘይብዩናት ሰባት ብፍሉይ ኣብ ግምት ክእትዉዎም ይግብኦም። (ሓድሽ)

እንግዶታት(ግላውን መንግስታውን)

ካብ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ እንግዶታት ከተካይዱ ንላበወኩም።

ካብ ለብዒ ዝገነኖ ቦታ ዝመጹ ዘይብዩናት ሰባት ኣብ ካልኣት ንኡሳን ዞባታት ዝካየዱ እንግዲታት ምስታፎም ከወግዱ ይግባእ። ግነና ለብዒ ክበሃል እንክሎ እተን ንኡሳን ዞባታት ብሕጋዊ ኮቪድ-19 ምዕራፍ 5፡5 ክሳብ 5ሐ ዝተደገገ ከበድቲ ከባብያዊ ስጉምታት ክህልወን ከሎ ወይ ተመሳሳሊ ከባብያዊ ሕጋዊ ክህልወን ከሎ ማለት እዩ።

ንጥፊታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፌ ግዜን

- ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ንጥፊታት ከተካይዱ ንላበወኩም።
- ኣብ ውሽጢ ኮነ ደገ ነቲ ንጥፊት ንምፍጻም ኣድላዩ ክሳብ ዝኾነ 1 ሜትር ርሕቀት ሓልዉ ዝብል ምስጽንታ ሕድገት ይግበረሉ። ስለዚ ዓበይቲ ብቐረባ ዝራኸቡሉ ስፖርት ልምምዳት ከካይዱ ክፍቀደሎም እዩ። (ሓድሽ)
- ንዓበይቲ ሰባት ኣብ ውሽጢ ቤት/ኣዳራሽ ካብ 30 ሰባት ንላዕሊ ክይበዝሉ፡ ኣብ ደገ ድማ ካብ 40 ሰባት ንላዕሊ ንክእከቡ ክይበዝሉ ንምስጻን። (ሓድሽ)

ክረምታዊ ዑደትን ንጥፊታት ዝካየዱሎም ዑደታትን (ሓድሽ)

- ኣብ ክረምታዊ ዑደት፡ ንጥፊታት ዝካየዱሎም ዑደታትን ካልኣት ኣብ ትርፌ-ግዜና ነካይዶም ንጥፊታትን ዝሳተፉ ተሳተፍቲ ካብ 300 ክበዝሉ የብሎምን ዝብል ምስጽንታ ይወሃብ። ከምኡ ውን ነቶም ተሳተፍቲ ኣብ ኣኣርበዓ (40) ዝምብዝሉም ምድባት ኮሮና ይከፋፈሉ።
- 1 ሜትር ርሕቀት ሓልዉ ዝብል ቅጥዒ የብቅዕ፡ እንተኾነ ግና ርሕቀትን ጽሬት ኢድን ክሕሎ ኣሎዎ ዝብሉ ሓፈሻዊ ምስጽንታታት ንዓበይትን ንኣኸቲን ኣብ ዑደት ውን ይምልከቱዎም ኢዮም።
- ኣብቲ ዑደት ግድን ትሕቲ 1 ሜትር ርሕቀት ምቕርራብ ዝሓቱ ንጥፊታት ክፍጸሙ እንተኾይኖም ግን፡ ምስጽንታ ምስላው ርሕቀት ኣይምልከቶምን።

ቀዳማይ ደረጃ ስፖርት

ስፖርት ላዕሊዎይ ደረጃ ከም ቀደሙ ክፍጸም ይኸእል እዩ። እዚ ማለት ተኸታታሊ ውድድራት ኣብ ደገን ውሽጥን ክካየዱ ይኸእሉ ኢዮም። (ሓድሽ)

ንመላእ ሃገር ዝምልከቱ ሕግታት

ጽላታት ንግዲ

ብመሰረት ሕጋዊ ኮቪድ-19 ምክልኻል ለብዒ ሞያዊ ኣገባብ እንዳተኸተሉ ክኸፍቱ ይፍቀደሎም። እዚ 1 ሜትር ርሕቀት ክሕሎን ጽሬት ክሕሎን ባይታ ምጥጣሕ ዘጠቓለለን ይኹውን። ስጉምታት ምክልኻል ለብዒ፡ ናይቲ ጽላታት ዝምልከት ልሙድ ኣሰራርሓ ተመልከት።

ምርኢት ፍርያት ዝካየዱሎም እንግዲታትን ግዝያዊ ዕዳጋታትን ድማ ብማዕረ ጽላታት ንግዲ ይቕየሩ።

ንጥፊታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፌ ግዜን

- ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት/ክልላትን (ብሃገር ደረጃ) ዝቐመጡ እብ ስፖርታዊ እንግዲታት ወይ ውድድራት 1 ሜትር ርሕቀት ክይሓለዉ ክሳተፉ ይፍቀደሎም (ሓድሽ)
- ኣብ ሓፈሻዊ ንጥፊታት ስፖርት ዝሳተፉ ዓበይቲ ኣብ ዞባ/ክልሎም ዝካየዱ ስፖርታዊ እንግዲታት ከም ግጥማትን ውድድራትን ክሳተፉ ከለዉ 1 ሜትር ርሕቀት ምስላው ኣየድልዮምን። እዚ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ ንጥፊታት ይም ልክት (ሓድሽ)
- ሞያዎያን ዘይኮኑ ስነ-ጥበብኛታትን ዓበይቲ ተላሃይቲ፡ ሙዚቀኛታትን ኣብ መድረኽ ዝነጥፉ ስነ-ጥበብኛታትን ኣብ ባህላዊ እንግዲታት 1 ሜትር ርሕቀት ምስላው ኣየድልዮምን። ብሓባር ዝለማመዱ ምስ ዝኹኑ ማለት ኢዩ (ሓድሽ)።

እንግዶታት

ብሔታዊ እንጎድታት

- ኣብ ህዝባዊ ቦታ ወይ ዝተኸረኸሩ ወይ ዝተለቃሕካዩ ኣዳራሻት ክሳብ 100 ሰባት ክፍቀድ እዩ (ሓድሽ)

ህዝባዊ እንግዶታት (ሓድሽ)

ብዘይ መርመራ ኮሮና ወይ ወረቆት ምስክር ኮሮና	ውሽጣዊ	ግዳማዊ
ቁወምቲ ዝተመልከተሎም ቦታታት	ክሳብ 1000 ሰባት (500 x 2 ምድባት ኮሮና)	ክሳብ 2000 ሰባት (500 x 4 ምድባት ኮሮና)
ብዘይ ቁወምቲ ቦታታት	ክሳብ 400 ሰባት (200 x 2 ምድባት ኮሮና)	ክሳብ 800 ሰባት (200 x 4 ምድባት ኮሮና)
ብመርመራ ኮሮና ወይ ወረቆት ምስክር ኮሮና ዘለዎም		
ቁወምቲ ዝተመልከተሎም ቦታታት	እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ ኣዳራሽ 2500 ሰባት (500 x 5 ምድባት ኮሮና)	እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ ኣዳራሽ 5000 ሰባት (500 x 10 ምድባት ኮሮና)
ብዘይ ቁወምቲ ቦታታት	እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ ኣዳራሽ 1000 ሰባት (500 x 2 ምድባት ኮሮና)	እንተበዝሐ 50 % ካብ ዓቕሚ ኣዳራሽ 2000 ሰባት (500 x 4 ምድባት ኮሮና)

ክለባት/ዲስኮታት: ቤት መግቢታትን መስተን ሊቶንሳ ምስሳይ ዘለዎም እንግዶታት

- ምስሳይ መስተ ሰዓት 24:00 ደው ኣይክብልን እዩ (ሓድሽ)
- ዓማዊል ድሕሪ ሰዓት 24:00 ምእታው ክኸልከሉ ክቕጽል እዩ
- ምምዘጋብ ዓማዊል: ኣብ ጣውላ ኣልኮላዊ መስተ ምስሳይ: ቁጽሪ ኣጋይሽ ምቕናስ: ንኩሎም ኣጋይሽ ኮፍ መበሊ ቦታ ከህሉን ርሕቀት ክሕልዉን ዝብሉ ቅጥዕታት ከምዘለዉዎ ይቕጽሉ።